



ETHIOPIAN DIASPORA TRUST FUND

# የዜና እውጃ

## የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት ፕሮግራሞች ጥሪ ይፋ አደረገ!

ሆምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም አዲስ አበባ

### ትረስት ፈንድ በተቋቋመ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ካሰጠው ውስጥ ከ 116 ሚሊየን ብር በላይ አንገብጋቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘላቂነት ለሚፈቱ ፕሮጀክቶች ፈሰስ ያደርጋል

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ 'በቀን አንድ ብር ለወገን ክብር' በሚል መርህ በ 77 ሀገራት የሚገኙ ከ24,000 በላይ ሀገር ወዳድ የዲሞክራሲ ማህበረሰብ አባላት ካዋጡት ውስጥ 4,000,000 የአሜሪካ ዶላር (ከ 116,000,000 ብር በላይ) ለፕሮጀክቶች ትግበራ ለማዋል ቅድመ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ስናስብ በታላቅ ደስታ ነዉ!

በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ አማካኝነት ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ማህበረሰብ የተዋጣውን ገንዘብ ሳይሸራረር እና ሳይጎድል በአስከፊ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን ችግር በዘላቂነት ለማቃለል ለሚችሉ የልማት ፕሮጀክቶች ትግበራ ለማዋል ቃል በገባነው መሰረት እነሆ ዛሬ ሐምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት ፕሮግራሞች ጥሪ ይፋ አድርጓል። ከተዋጣው ውስጥ 4,000,000 የአሜሪካ ዶላር መላኩ በመላኩ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ የሚወል ሲሆን ማናቸውም አስተዳደራዊ ወጪዎች ከዲሞክራሲው መዋጮ ላይ አይሸፈኑም።

ህጋዊ እውቅና ያላቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች፣ የህዝብ እና የሞያ ማህበራት፣ የፌዴራል እና የክልል የመንግስት ተቋሞች እንዲሁም ሰፊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶችን የሚተገብሩ የግሉ ዘርፍ ድርጅቶች የፕሮጀክት ፕሮግራሞቻቸውን ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ በመላክ የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ። የሚቀርቡት ፕሮጀክቶች የትረስት ፈንድ ጽ/ቤት ባዘጋጀው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ ባደቀው የፕሮጀክቶች መመዘኛ እና መምሪጫ መስፈርትና ስርዓት መሰረት ተገምግም ይመረጣሉ። የምዘና እና መረጣ ስራው የሚካሄደው በፕሮጀክት ቀረጻ፣ ትግብራ እና ግምገማ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው በሀገር ውስጥ እና በዲሞክራሲ የሚገኙ ብቁ ባለሞያዎች ነው። ለአንድ ፕሮጀክት ትግበራ የሚመደበው ከፍተኛ የገንዘብ መጠን 350,000 ዶላር (10,150,000 ብር) ሲሆን ዝቅተኛው ደግሞ 200,000 ዶላር (5,800,000 ብር) ነው።

የጤና፣ የትምህርት፣ የውሃ አቅርቦትና አገልግሎቶችን ማሻሻል፣ ለሴቶች እና ለወጣቶች የስራ ዕድል እና ገቢ የሚፈጥሩ አነስተኛ እና መሃከለኛ የንግድ ስራዎችን ማስፋፋት፣ የአካል ጉዳተኞችን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል፣ የግብርና ምርታማነትን የሚያጎለብቱ አግልግሎቶችን ማሳለጥ፣ በእርስ በእርስ ግጭት ከመኖርያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችሉ የመሰረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት እንዲሁም ማህበራዊ አግልግሎቶችን የሚያፋጥኑ እና ስራ ፈጠራን የሚያበረታቱ ቴክኖሎጂዎችን መፍጠር እና ማስፋፋት በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ትኩረት ከሚሰጣቸው የልማት መስኮች ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ እስከ መስከረም 16 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ፕሮጀክቶችን የሚቀበል ሲሆን በቀጣይ ባሉት ሁለት ወራት ውስጥ የፕሮጀክቶች ምዘና እና መረጣ ቡድኑ ስራውን አጠናቅቆ የመረጣቸውን ፕሮጀክቶች ለዳይሬክተሮች ቦርድ ለውሳኔ ያቀርባል። በቦርዱ ይሁንታ ያገኙ ፕሮጀክቶች ከነዝርዝር መረጃቸው በህዳር ወር 2012 ዓ.ም ይፋ አንደሚደረገው ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የፋይናንስ ድጋፍ የሚያገኙ ፕሮጀክቶችን ትግበራ ለማረጋገጥም ጥብቅ የክትትል እና ግምገማ ስርዓት ይዘረጋል።

ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጋር አብረው ለመስራት ፍላጎት ያላቸው እና የተሳተፎ መስፈርቱን የሚያሟሉ አካላት ስለፕሮጀክት ፕሮግራሞች አቀራረብ፣ ምዘና እና አመራረጥ ስርዓት ዝርዝር መረጃ እንዲሁም አስፈላጊ የፕሮጀክት ማቅረቢያ ቅጾችን እና ሰነዶችን ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ድረ-ገጽ <https://www.ethiopiaintrustfund.org> ማግኘት ይችላሉ። በስልክ ቁጥር +2519996864646 በመደወልም ተጨማሪ ማብራሪያ መጠየቅ ይቻላል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ማህበረሰብ በቀን አንድ ዶላር በማዋጣት ለወገን ደራሽ እንዲሆን ጥሪ ካቀረቡበት ከ ሐምሌ 01 2010 ዓ.ም ጀምሮ ባለው አንድ አመት ውስጥ ከሃሳብ ወደ ተጨማሪ ትግበራ በመሸጋገር በርካታ ስራዎች የተከናወኑ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ለጥሪው መልስ ከሰጡ ከ24,000 በላይ ለጋሾች በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መሰብሰቡ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጽ/ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ ተቋቁሞ ህጋዊ እውቅና በማግኘት ስራ መጀመሩ፣ በመላው አለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በማሰባብ የትረስት ፈንድን አላማ ለመደገፍ በበጎ ፈቃደኝነት የሚሰሩ 39 የኢትዮጵያ

ለተጨማሪ መረጃ:

ለሚዲያ ጥያቄ: **ሀና አጥናፋ** - የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የኮምንዩሽን ስፔሻሊስት +251 955 332 933  
የፕሮጀክት ፕሮግራሞች ጥሪን በተመለከተ: **ፅጌረዳ ታፈሰ** - የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የፕሮግራም ስፔሻሊስት +251 996864646



ETHIOPIAN DIASPORA TRUST FUND

# የዜና እወጃ

ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ቻፕተሮች መቋቋማቸው እንዲሁም ከሀገር ወዳድ የዳያስፖራ ለጋሾች የተሰበሰበውን ገንዘብ ለፕሮጀክቶች ትግበራ ለማዋል የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ጥሪ መቅረቡ ተጠቃሽ ክንውኖች ናቸው። እነዚህን ውጤቶች እንድናስመዘግብ ያለመታከት ነፃ አግልግሎት በመስጠት ላይ ላሉት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ ፣ የአማካሪ ምክር ቤት አባላት እና በጎ ፈቃደኞች፣ እንዲሁም በአዲስ አበባ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጽ/ቤት ለማቋቋም እና ስራውን ለማሳለጥ ያልተቆጠበ ድጋፍ እና ትብብር እያደረገልን ላለው በኢትዮጵያ ለሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም (UNDP Ethiopia) ምስጋናችንን አናቀርባለን። በተለይም ለሀገራዊ ጥሪያችን መልስ በመስጠት ለሀገራችሁ እና ለወገኖቻችሁ ያላችሁን ፍቅር በተግባር ላረጋገጣችሁ የዳያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ለጋሾቻችን ልባዊ ምስጋናችን እና ታላቅ አክብሮታችን ባላችሁበት ይድረሳችሁ።

**የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያለምንም የዘር፣ የብሔር፣ የቋንቋ እና የፖለቲካ አቋም ልዩነት ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ያበረከቱት ልዩ ስጦታ ነው። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ከመንግስትም ሆነ ሌሎች አካላት ተጽእኖ ነፃ የሆነ ተቋም ነው።**

[www.ethiopiaintrustfund.org](http://www.ethiopiaintrustfund.org)

ለተጨማሪ መረጃ:

ለሚዲያ ጥያቄ: **ሀና አጥናፉ** - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የኮምፕዩትር ስፔሻሊስት +251 955 332 933  
የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ጥሪን በተመለከተ: **ፅጌረዳ ታፈሰ** - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የፕሮግራም ስፔሻሊስት +251 996864646